



Gaafa: 12/05/2014

Date:

تاريخ

Lakk.: 06/stm - abo/2014

No.:

رقم

የህዝቦች እልቂትና መፈናቀል በትግል ብቻ ይገታል

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ

በኦሮሞ ህዝብ ላይ በሚወሰደው የሃይል እርምጃ ከሚያደርሰው ግድያ፣ ማፈናቀልና ዝርፊያ ተቆጥቦ የፖለቲካ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ ጭቆናውን በኣዲስና እጅግ አረመኔያዊ በሆነ መልኩ ለማስቀጠል በወያኔ መንግስት የተወሰደው እርምጃ የኦሮሞ ወጣቶችንና የህዝቡን ቁጣ ቀስቀሶ በመላው ኦሮሚያ ውስጥ የጋለ የጸረ ጭቆና አመጽ ቀስቀሶ። ተማሪዎችንና ህዝቡን ባሳተፈው በዚህ አመጽ ውስጥም በአስሮች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በአምባገነኑ የወያኔ ስርዓት የጭካኔ እርምጃ ህይወታቸው ተቀጥፏል። የኦሮሞ ልጆች በመቶዎች መቁሰል፣ በሺዎች መታሰርና ከትምህርት ገበታ መባረር በኢትዮጵያ ህዝቦችና በአለም ማህበረሰብ ፊት በግልጽ የተፈጸመ፣ በጥላቻና ጭካኔ ላይ የተመሰረተ ፋሽስታዊ ተግባር ነው።

አምባገነኑ መንግስት ይህንን የፈጸመውን አረመኔያዊ ግድያ ማስተባበል ባለመቻሉ ቢያምንም፣ እንደልማዱ እራሱ ባሰማራቸው ሃይሎቹ የፈጸመውን ጠላታዊ ተግባር በሌላ ሃይል ላይ በማላከክ ከደሙ ንጹህ ነኝ ለማለት እያደረገ ያለው ጥረት የተለመደና ላለፉት 23ዓመታት ሲገለገልበት የነበረ ስልት በመሆኑ የስርዓቱን ማንነት ለሚያውቁት ሁሉ ኣዲስ ኣይሆንም።

ሁኔታው ይጣራ በሚል የተፈጸመውን ወንጀል አረሳስቶ ለማስቀረትና በሌላ ሃይል ላይ ለማላከክ ድራማ መስራት ተደጋግሞ የታየ መሆኑን ቀጥለው ከተጠቀሱት መረጃዎች ማረጋገጥ ይቻላል።

1. የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከቻርተሩ የሽግግር መንግስት በሃይል ተገፍቶ በወጣበት ወቅት 20,000 የአገላትና ህዝቡ፣ ህጻናትን ጨምሮ በድዴሳ፣ ሁርሶና ሌሎችም ወታደራዊ ካምፖች ውስጥ የተሰቃዩትንና በዝዋይ እስር ቤት ህይወታቸው የጠፋ እንዲሁም በሃመሬሳ ሰሚ-እጥተው በዘግናኝ ሁኔታ ሲገደሉ የነበሩትን ሌሎች ቢረሷቸውም የጉዳቱ ሰለባዎችና ታሪክ ኣይረሳቸውም። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በየጊዜው በሚያነሷቸው የመብት ጥያቄዎች ምክንያት ኣሁንም በቃሊቲ፣ ቂሊንጦ፣ ዝዋይ፣ ሸዋ-ሮቢት እስርቤቶችና ቁጥሩ ባልታወቀ ወታደራዊ ማጎሪያ ካምፖች ውስጥ እየተሰቃዩ ነው።
2. የሲዳማ ህዝብ በአምባገነናዊ ስርዓት መብቱን ተነፍሶ እንደሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች በኣባት ሃገሩ መሬት ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት ተነጥቆ የሰቆቃ ህይወት እየኖረ ያለ ህዝብ ነው። ከቀዬውና ከንብረቱ መፈናቀልና መባረርን በመቃወም የመብት ጥያቄ አንግቦ ሰልፍ በወጣበት ወቅት፣ በጨቋኙ ስርዓት ጦር ሃይል ያለአንዳች ርህራሄ በጅምላ ተረሸነ። ይህ ኣግአዚ በተባለው የስርዓቱ ታማኝ ጦር የተወሰደው እርምጃ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል በማለት ወያኔ ቃል ቢገባም የታየው ሃቅ፣ ጉዳዩን ኣፍኖ ማስቀረትና በእርምጃው ውስጥ ለተካፈሉት ሹመት መስጠት ሆነ። በሲዳማ ህዝብ ፍጅት ውስጥ እጃቸው ካለበት መካከል አንዱ የወቅቱ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መስተዳድር ፕሬዝዳንት የነበረው፣ የኣሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነው።
3. የጋምቤላ ህዝብ መሬቱ ለባዕዳን ባለሃብቶች በመሸጥ ከቀዬውና መሬቱ መፈናቀሉን በመቃወም በጅምላ መገደሉና፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰለባ መሆኑን መላው ኣለም ያየውና ያወገዘው ጉዳይ ነው። ይህ በህዝቡ ላይ የተፈጸመው እጅግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተጣርቶ ለህግ ሳይቀርብ እርምጃውን የወሰዱት ወንጀለኞች በስርዓቱ በመሾም፣ በመመስገንና ወደ ትግራይ እንዲሸሹ በማድረግ ተጠናቀቁ።
4. በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ከሚገኙ ህዝቦች መካከል አንዱ የሆነው የአጋዴን ህዝብ ለመብቱ ጥያቄ በማንሳቱና በመታገሉ ከአምባገነኑ የወያኔ መንግስት የተሰጠው ምላሽ በጅምላ መጨፍጨፍ፣ ቀዬው በእሳት መጋዩት፣ ንብረቱ መዘረፍና ለአስገደዶ መድፈር ወንጀል መጋለጥ ነው። በወያኔ የጦርና ደህንነት ሃይሎች ለተወሰደው እርምጃና ለተፈጸመው ወንጀል ለተጠያቂነት የቀረበ የለም።
5. በ2005 የይስሙላ ምርጫ ወቅት የምርጫው ውጤት መጭበርበርን በመቃወም በፊንፊኔ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ካካሄዱቱ ዜጎች መካከል 193ቱ በጠራራ ጸሃይ ከተገደሉ በኋላ ጉዳዩ ተጣርቶ ሲጠናቀቅ ዳኛውን ጨምሮ ምርመራውን ያካሄዱት ሰዎች ከስርዓቱ እስራት ህይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ውጪ ተሰደው፣ የተካሄደው ምርመራና የግድያው ተጠያቂዎች ጉዳይ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ።

6. የወያኔ መንግስት ካለው ስጋትና ፍራቻ፡ የሃይማኖት ተቋማትን በቁጥጥሩ ስር ለማስገባት ሲል በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ እራሱ ያሻቸውን ሰዎች ይመድባል። ከዚህ የስርዓቱ አቋም የተነሳም በተፈጠረው ተቃውሞና ግጭት ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ሲወሰድ በነበረውና አሁንም እየተወሰደ ባለው እርምጃ ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል አብዛኛቸው የአሮሞ ተወላጆች ዜጎች ናቸው። የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ምዕመናን የወያኔ ስርዓት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ በመግባት እየፈጸመ ያለውን ድርጊት በመቃወም እጁን እንዲሰበሰብ፣ የሃይማኖት መሪዎቹ በጉዳዩ ባለቤትና ምዕመናን የሚመረጡ እንጂ በመንግስት የሚሾሙ መሆን የለባቸውም በሚል መቃወማቸውና ይህንን የሙብት ጥያቄያቸውንም በሰላማዊ መንገድ በመግለጻቸው ግድያ፣ እስራትና የተለያዩ እንግልቶች ተፈጽመውባቸዋል። ስርዓቱ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄ ለማፈንና ለመቆጣጠር “ጀብሃት አል-ሃረካት ፡ አክራሪ ሙስሊሞች” በሚል የሙስሊሙን ማህበረሰብ እንቅስቃሴ መሪዎች በማሰርና ባልተፈጸመ ወንጀል ከሶ ፍርድ ቤቱ በማቅረብ እንዲጠየቁ እያደረገ ነው።

የፖለቲካ ችግርን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የኢትዮጵያ መንግስታት ባሕል ስላልሆነ ይህ በህዝቦች ዘንድ የተጠላው መንግስትም ለ23ዓመታት በህዝቦች ላይ የጫነውን አገዛዙን ለማስቀጠል ሃይልን የመረጠ መሆኑን በአሮሞ ህዝብ ላይ እየወሰደ ባለው የዘር ማጥፋት እርምጃ አረጋግጧል። ስለሆነም የአሮሞ ህዝብ ያለው ብቸኛ አማራጭ በአዲስ መልክ የተከፈተበትን ዘመቻ በመጋፈጥ ለዚህ ጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት እንቅስቃሴውን ማፋፋም ነው። ይህንን በአሮሞ ህዝብ ማንነት ላይ በማነጣጠር እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ መቀልበስ የሚቻለው በሃገር ውስጥና በውጪ ሃገራት ያለው መላው የአሮሞ ህዝብ የዜግነት ግዴታውን ከተወጣና በጋራ ሆኖ ለአንድ ዓላማና ግብ ከተንቀሳቀሰ ብቻ ነው። በተለይ ሃገር ቤት ያለው የአሮሞ ህዝብ በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ቁጥጥር ስር ባለው ሚዲያ በተከፈተበት ዘመቻ ሳይታለልና ሳይደናገር በስርዓቱ ከሚደርስበት የከፋ እልቂት ለመታደግ እጅ ለእጅ ተያይዞ ከንዱን በማጠንከር ትግሉን ማፋፋም አለበት። የአሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ እንዲሳካ በትጋት መስራቱን እንደሚቀጥል እያሳሳበ፡ የወቅቱ ሁኔታ ላቀረበው ለዚህ ጥያቄም ውጤታማ ምላሽ እንደሚያገኝ ጥርጥር የለውም።

የአምባገነኑ መንግስት እድሜ የተራዘመው በአሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጎራ ውስጥ ድክመት መታየት፣ ስርዓቱ ከመልካም ጉርብትና ወንድማማችነትና መፈቃቀር ይልቅ በጊዜያዊ ጥቅም ተታለው ፍላጎታቸውን ለማሟላት የሚሯሯጡትን እንደመሳሪያ በመጠቀሙና ሳያውቁ ከስርዓቱ ጎን የተሰለፉ ወገኖችን ማግኘት መቻሉ ለውጡ። በመሆኑም ይህ ሁኔታ እንዲታረም የአሮሞ ነጻነት ግንባር ለሚከተሉት አካላት ሁሉ ከዚህ በታች ያለውን መልዕክት ያስተላልፋል።

ለአሮሞ ዜጎች

በተለያዩ የኢትዮጵያ መንግስታት ስር ለመስራት እድሉን ያገኙ የአሮሞ ዜጎች መንግስትን በታማኝነት ቢያገለግሉም ከመጠርጠርና መገለል፣ መናቅና በበታች መታየት ወጥተው አንገታቸውን ቀና አድርገው የኖሩበት ጊዜ እንደሌለ የኢትዮጵያ ታሪክ ይመስክራል። የአሮሞ ዜጎች የሚፈለጉት ገዢው ስርዓት አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ ብቻ ነው። አሮሚያን ለመቆጣጠር በተካሄደ ጦርነት፣ በጣልያን ጦርነት፣ በሰማሌ ጦርነትና በተለያዩ ጦርነቶች እንዲሁም በወያኔ የአገዛዝ ዘመን በመካከላቸው በተፈጠረ ጦርነት ውስጥ የገዢ ስርዓቶችን ቀጣይነት ለማስጠበቅ የከፈሉት መስዋዕትነት ክብር አላስገኘላቸውም። ይህንን ካለመገንዘብ አልያም ጥቃቅን ጥቅማጥቅሞችን ለማሟላት ብቻ በተፈጠረ ስህተት በአሮሞ ልጆች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ማየት አሳፋሪና አስነዋሪ ነው። በመሆኑም በስርዓቱ የጦርና ፖሊስ ሃይሎች እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በመሰለፍ አምባገነኑን መንግስት በማገልገል ላይ ያላችሁ የአሮሞ ተወላጆች፣ ከኢትዮጵያ ገዢዎች የምታገኙት ምስጋና እንደሰባራ ሸክላ መወርወርና ለውርደት መዳርግ መሆኑን በመረዳት ለጨቋኝ ስርዓት መሳሪያ አንግቦ ዘብ ከመቆም፣ ለወገኖችህ መብት መታገል ክብርና ታሪካዊ መሆኑንም በመገንዘብ ለአሮሞ ህዝብ ትግል ጥሪ ምላሽ እንድትሰጡ አነግ ጥሪውን ያስተላልፋል።

እየተገደሉ፣ እየታሰሩና ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ያሉት አባቶቻችሁ፣ እናቶቻችሁ፣ ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ በአጠቃላይ ወገኖቻችሁ ስለሆኑ ታሪካዊ ውሳኔ በመወሰን ከህዝባችሁ ጎን እንድትሰለፉና ከባዕዳን ጭቆና እንድታላቅቁት የአሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፍላችኋል።

የአህዴድ(አፒዲአ) አመራሮችና አባላት ለሆኑ የአሮሞ ዜጎች

ላለፉት 23 ዓመታት በወያኔ ስር ስርዓቱ ከአሮሚያና ከአሮሞ ሊያገኝ ያለመውን ጥቅም ለማሟላት ስትሰሩ ከዛሬን ደርሳችኋል። ጥቂቶቻችሁም ባለፉት 23 ዓመታት የአሮሞ ዜጎችን በማስገደልና በማሳሰሩ ውስጥ ያላችሁበትና እጆቻችሁ በወገናችሁ ደም የጨቀዩ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም የአሮሞ ዜጎችና በአፒዲአ ውስጥ ያላችሁ ብሄርተኞች ከህዝባችሁ ጋር እንድትታረቁ፣ ካሁን በኋላ እራስንም ሆነ ህዝብን በመዋሸትና በማምታታት ለባዕዳን የጭቆና አገዛዝ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይቁም! በማለት እንድትወስኑ ታሪካዊ ጥሪ ቀርቦላችኋል። ይህንን ባለማድረግ በህዝብ ላይ የሚፈጸም ጥፋት እንዲቀጥል መፍቀድ የራስን ታሪክ ማጉደፍ ብቻ ሳይሆን በታሪክም የሚያስጠይቅ መሆኑን የአሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል።

በመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ለምትገኙ የተለያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተወላጆች

የኢትዮጵያ ጦር ሃይል ግዴታና ቃል የገባለት፣ የሃገርን ዳር-ድንበር ማስጠበቅና በሃገሪቷ ላይ የሚቃጠን የባዕድ ወረራ መመከት መሆኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የወያኔ መንግስት ሃገሪቷን ለማስጠበቅ የተገነባውን የጦር ሃይል የኢህአዴግ ፓርቲ ታማኝ በማድረግ በግድ በህዝቦች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ እያደረገ ነው። ይህ ደግሞ የአንድን ሃገር የጦር ሃይል ዓላማና የሃገሪቷን ህገ-መንግስት የሚጻጸር በመሆኑ በህግ ፊት ያስጠይቃል። ስለሆነም በወያኔ የጦር ሃይል ውስጥ የምትገኙ የተለያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተወላጆች፣ ህዝቦች ላነሱት የሙብት ጥያቄ ሊሰጥ የሚገባው ምላሽ የጦር ሃይልን በህገ-ወጥ መንገድ በማሰማራት ማፈን አለመሆኑን በመገንዘብ በሚፈጸም ግድያ፣ እስራትና የተለያዩ እንግልቶች ውስጥ እንዳትካፈሉ አነግ ይጠይቃል። እየተገደሉ፣ እየታሰሩና ጭቆና እየደረሰባቸው ያሉት፣ በማገልገል ላይ ባላችሁት መንግስት ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ ከኣብራኩ የወጣችሁት ህዝብ መሆኑን እንድታጤኑ የአሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል።

ለኢትዮጵያ ህዝቦችና የፖለቲካ ድርጅቶች

የአሮሞን ህዝብ ሃብት ለመዝረፍ በገዛ ሃገሩ በጨቋኞች በተከፈተበት ዘመቻ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኝ ከማንም የተሰወረ አይደለም። በመሆኑም በእውነተኛ ዲሞክራሲ የምታምኑ፣ የህዝቦች መብት እንዲከበርና ለብሄሮች እኩልነት መረጋገጥ የምትታገሉ፣ የወያኔ መንግስት በአሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ዘግናኝ ድርጊት እንዲገታ የሚጠበቅባችሁን ድርሻ እንድታበረክቱ፣ በአሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ማለቂያ ያጣ የግድያ እርምጃ በማውገዝ ፍትሐዊውን የአሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንድትደግፉ የአሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን እያቀረቡ፣ በህዝቡ ላይ እየተፈጸመ ያለውን አረመኔያዊና ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ በዝምታ መመልከትና አለማውገዝ ለነገ የሰላም፣ የእኩልነትና የመልካም ጉርብትና ህይወት ገንቢ አለመሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ይወዳል።

መልዕክት በተለይ ለትግራይ ተወላጆችና ህዝብ

የትግራይ ህዝብ እንደህዝብ መብቱ እንዲከበርለት ባደረገው ትግል ከባድ መስዋዕትነት መክፈሉ የማይታበል እውነታ ነው። መብቱ የሚከበረው ደግሞ በሌሎች ህዝቦች ላይ ጉዳትና አስከፊ ድርጊቶችን በመፈጸም እንዳልሆነ የሚገነዘብ ህዝብ መሆኑን የአሮሞ ነጻነት ግንባር ያምናል። ይህ ያለው አጠቃላይ እውነታ ቢሆንም በአሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ የትግራይ ዜጎች ለጊዜያዊ ጥቅም ሲሉ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት እያደፈረሱ መሆናቸው በስፋት ይታያል። አብዛኞቻቸው በደህንነትና ጦር ሃይል እንዲሁም የተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ የታቀፉ ሲሆኑ፣ ስርዓቱን ስልጣን ላይ ለማሰንበት ሲባል በአሮሞ ህዝብ ላይ እየወሰዱት ያለው እርምጃ አሳዛኝና በነገ አብሮ መኖር ላይ ከባድ ጥላ እያጠላ ነው።

ከዚህም ሌላ በግል ስራ ላይ ተሰማርተው ጸረ-ህዝብ አቋም በመያዝ የአሮሞን ህዝብ በመሰለልና መረጃ በማቃበል መንግስቱን እየረዱት እንዳሉ ህዝቡ እያየ ነው። የአሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የትግራይ ተወላጆች በሃብት ከብረው በስጋትና በጥርጣሬ ከመኖር፣ ነጻ ሆነው መኖር የሚሻላቸው መሆኑን እያስታወሰ፣ በድብቅም ይሁን በግላጭ በአሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ያሉትን ጸረ-ህዝብ ድርጊት በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ያሳስባል። ይህ ጥሪ ሁሉንም ዜጎች የሚመለከት መሆኑን አነግ ያሳስባል።

ከዚህም በተጨማሪ የትግራይ ህዝብ ፍላጎትና ምኞት እንደሌሎች ህዝቦች ሁሉ እድገትና ብልጽግና ያለው ሰላማዊና የተረጋጋ ህይወት መኖር መሆኑ አያከራክርም። ለዚህም ታግሎሏል ብለን እናምናለን። ይሁን እንጂ ዲሞክራሲ፣ እኩልነትና ነጻነት ብለው በትግሉ ውስጥ ያሳተፉና በደምህ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስልጣን የተቆጣጠሩት ልጆችህ ሲታገሉት የነበረው መንግስት ሲፈጸም የነበረውንና ሲያወግዙት የነበሩትን የጭካኔ ድርጊት፣ በአሁኑ ጊዜ እጅግ በሰፊና በከፋ መልኩ እየፈጸሙ መሆናቸውን እያየህና እየሰማህ ነው። በስምህ የሚነግደው ጥቂት ቡድን ከሚፈጽመው የጭካኔ ድርጊት የተነሳ

በሌሎች ህዝቦች ውስጥ እየተፈጠረ ያለው አመለካከት ለመጻዳት አሳሳቢ ነው። በመሆኑም በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እየፈጸሙት ካለው ጠላታዊ ድርጊት እንዲታቀቡ ወገናዊ ምክር በመለገስ ወደ ሰላም ጎዳና እንዲመለሱ በበኩልህ የሚጠበቅብህን እንድትወጣ አነግ እያስገነዘብ፤ የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ትግል ዓላማ በመገንዘብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርግ አክሎ ይገልጻል።

ለዓለም መንግስታትና ማህበረሰብ

ለአምባገነን መንግስታት የሚደረግ የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ ድጋፍ ጉዳት ከማድረስ በስተቀር ሰላምና መረጋጋትን አልፎም እድገትና ብልጽግና ሲያስገኝ አልታየም። የወያኔ አምባገነን መንግስት የምዕራባውያን መንግስታት ለሃገሪቷ የሚሰጡትን የኢኮኖሚና የዲፕሎማሲ ድጋፍ ለታቀደለት ዓላማ ሳይሆን፣ የደህንነትና የጦር ሃይሉን በማጠናከር ህዝቦችን ለማፈን እየተጠቀመበት ይገኛል። የሃገሪቷ ዜጎች በነጻነት ሃሳባቸውን እንዳይገልጹ፣ እንዳይጽፉና እንዳያነቡ ያፍናቸዋል።

ስለሆነም የኦሮሞ መንግስታትና ማህበረሰብ የሚሰጡት ድጋፍ ለምን ዓላማ እንደዋለ እንዲቆጣጠሩ በተደጋጋሚ በህዝቦችና በበርካታ ተቋማት ሲጠየቅ ቆይቷል። ስለሆነም የኦሮሞ መንግስታትና ማህበረሰብና መንግስታት ወያኔን ከመርዳት እንድትቆጠቡና የሃገሪቷ የፖለቲካ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ ድርሻችሁን እንድትወጡ፤ አልፎም በህዝቡ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የሙብት ረገጣና ፍጅት እንድታወግዙ አስፈላጊውንም ጫና እንድታሳድሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ይጠይቃል።

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
ግንቦት 12 2014

